

COVID-19 ቫክስ ካርድ / MyIR Mobile በተደጋጋሚ የሚጠየቁ/የሚነሱ ጥያቄዎች

ቫክስ ካርድ ምንድነው?

የ Vax Card (ቫክስ ካርድ) የ COVID-19 ክትባት የይፋ መዝገብ ነው። ክትባቱን በሚሰጥበት ጊዜ ከ Centers for Disease Control and Prevention(CDC, ሲ.ዲ.ሲ) ከ COVID-19 የክትባት ቀን(ናት) እና የምርት ስምም ካርድ ማግኘት ነበረብዎት። ካርድ ካልተቀበሉ ወይም ከጠፋብዎት፣ መከተብዎን የሚያረጋግጡ ሌሎች መንገዶች አሉ (ጥያቄዎች እና መልሶችን ከዚህ በታች ይመልከቱ)።

እንደ ክትባት ይፋዊ መዝገብ የሚቆጠረው ምንድነው?

የሚከተሉት የክትባት ይፋዊ መዝገብ ምሳሌዎች ናቸው፡-

- የእድሜ ዘመን ክትባት መዝገብ/CDC COVID-19 ቫክስ ካርድ
- የዋሽንግተን ግዛት Immunization Information System (የክትባት መረጃ ስርዓት) ህትመት
- [MyIR](#) (እንግሊዝኛ ብቻ) ህትመት (ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ወይም የክትባት ሁኔታ የምስክር ወረቀት)
- [MyIR Mobile](#) (እንግሊዝኛ ብቻ) የ COVID-19 ክትባት ሰርተፍኬት
- ከህክምና አቅራቢዎ የተረጋገጠ የኤሌክትሮኒክ ህክምና መዝገብ ህትመት

እንደ ይፋዊ መዝገብ ተቀባይነት ስለሌለው የራስዎን ቫክስ ካርድ መስራት አይችሉም። ይፋዊ መዝገቦች በክትባቱ ወቅት በህክምና አቅራቢዎ ወይም ከላይ በተዘረዘሩት የ MyIR የአገልግሎት መግቢያዎች የተገኙ የተረጋገጡ የህክምና ሰነዶች ናቸው።

የቫክስ ካርድን እንዴት ማስቀመጥ አለብኝ?

የቫክስ ካርድዎን በአስተማማኝ ቦታ ማስቀመጥ አለብዎት! ይህን ልክ የልደት የምስክር ወረቀት ወይም ፓስፖርት እንደሆነ አድርገው ያስቡ። ፎቶግራፍ ሊያነሱት፣ ፎቶ ኮፒ ሊያደርጉ፣ ቅጅውን (ዋናውን ሳይሆን) ሊጠርዙ ወይም ደግሞ ቅጂዎቹ መኖራቸውን ለማረጋገጥ ሌሎች እርምጃዎችን መውሰድ ይችላሉ።

ስለ ቫክስ ካርድዎ ትክክለኛ አያያዝ ተጨማሪ ምክሮችን ለማግኘት፣ ይህንን ለቤተሰብና ለጓደኞች ማጋራት ይችላሉ። በቋንቋዎ ላለ በራሪ ፅሁፍ እዚህ ጠቅ ያድርጉ፡- (በአሁኑ ጊዜ በ [እንግሊዝኛ](#) እና [ስፓኒሽ](#)) ይገኛል።

የቫክስ ካርድን መያዝ ያለብኝ ለምንድነው?

የቫክስ ካርድዎ የ COVID-19 ክትባት እንደወሰዱ የሚያሳዩበት ቀላል የማረጋገጫ መንገድ ነው። ለመጓዝ፣ የተወሰኑ ዝግጅቶችን ለመከታተል/ለመታደም እና ምናልባትም ለወደፊቱ የማሻሻያ መጠን መረጃን ለመጨመር የክትባት ማስረጃን ማሳየት ያስፈልግዎ ይሆናል።

ብዙ የዋሽንግተን ንግዶችም አሁን ማበረታቻዎችን ሙሉ የክትባት ማረጋገጫ ለሚያቀርቡ እየሰጡ ነው። ይህ ቅናሾችን፣ በነፃ የሚሰጡ ወይም ለዝግጅቶች ተመራጭ መቀመጫን ሊያካትት ይችላል።

ክትባቱን ስወስድ ቫክስ ካርድ ካላገኘሁ ምን ማድረግ አለብኝ?

የ COVID-19 ክትባትዎን(ቶችዎን) ሲያገኙ ቫክስ ካርድ ካላገኙ፣ የክትባት አቅራቢዎን ማነጋገር ይችላሉ። እንዲሁም የ COVID-19 ክትባት መዝገቦችን በመስመር ላይ ከ www.MyIRMobile.com (እንግሊዝኛ ብቻ) ማግኘት እና ነፃ መለያ ማቀቀር ይችላሉ።

የቫክስ ካርድ ከጠፋብኝ ምን ማድረግ አለብኝ?

የቫክስ ካርድዎ ከጠፋብዎት በጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ በኩል ወይም በ www.MyIRMobile.com (እንግሊዝኛ ብቻ) ላይ መለያ በማውጣት የ COVID-19 ክትባት ይፋዊ ማረጋገጫ ማግኘት ይችላሉ።

የ MyIR Mobile ምንድነው?

MyIR Mobile በይነመረብ ላይ የተመሰረተ ፖርታል ሲሆን ሰዎች ይፋዊ የግዛት ክትባት መዝገቦቻቸውን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። መለያ በ www.MyIRMobile.com (እንግሊዝኛ ብቻ) ላይ ማውጣት ይችላሉ።

እባክዎን MyIR Mobile በአሁኑ ጊዜ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቻ የተወሰነ መሆኑን ያስታውሱ። ለቋንቋ እገዛ ወይም መዝገብዎን ለማግኘት ተጨማሪ እርዳታ ለማግኘት፣ የዋሺንግተን ግዛት Office of Immunization and Child Profile (የክትባት እና የሕፃናት መረጃ ቢሮ) በመደበኛ የሥራ ሰዓቶች በ (360) 236-3595 ይደውሉ ወይም በ waiisrecords@doh.wa.gov ኢሜይል ያድርጉ።

የልጅን የ Covid-19 ክትባት መዝገብ እንዴት ማግኘት እችላለሁ?

ልጅዎ በክትባት ጊዜ የራሱን/የራሷን CDC ቫክስ ካርድ መቀበል ነበረባቸው። የራስዎን እንደሚያስቀምጡት በተመሳሳይ መንገድ ይህንን ካርድ ለአነሱ አስተማማኝ በሆነ መልኩ ማስቀመጥ ጥሩ ሀሳብ ነው። የማስቀመጫ አማራጮችን ዝርዝር ከላይ ይመልከቱ።

ልጅዎ የ CDC ቫክስ ካርድ ከሌለው፣ በህፃናት ሀኪም ወይም በክትባት አቅራቢው በኩል ይፋ ቅጅ ማግኘት ይችላሉ። እንዲሁም በ www.MyIRMobile.com (እንግሊዝኛ ብቻ) ላይ የቤተሰብ መለያ ማውጣት እና የልጅዎን ግለ መግለጫ በራስዎ ላይ ማክል ይችላሉ።

ከዋሺንግተን ግዛት ውጪ ተከትቤ የነበረ ቢሆንስ?

በዋሺንግተን ግዛት ውስጥ ክትባት ካልተከተቡ፣ የክትባት መዝገቦችዎ በ MyIR Mobile ላይ ላይታዩ ይችላሉ። እባክዎን እንደ CDC ቫክስ ካርድዎ ወይም በጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ በኩል የተረጋገጡ ሌሎች የ COVID-19 ክትባት ማረጋገጫ መዝገቦች እንዳለዎት ያረጋግጡ።

በአሜሪካ ውስጥ ክትባት ካልወሰዱ፣ እባክዎ ከተከተቡበት ሀገር የክትባት ይፋዊ ማረጋገጫ ይያዙ።

ሁሉንም የክትባት መዝገቦቼን ለራሴም ሆነ ለቤተሰቦቼ (የCOVID-19 ክትባትን ብቻ ሳይሆን) እንዴት ማግኘት እችላለሁ?

ለእርስዎ ወይም ለቤተሰብዎ አባላት በሙሉ የክትባት መዝገቦችን ለማግኘት፣ ዋና የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ማነጋገር ወይም በ wa.MyIR.net (እንግሊዝኛ ብቻ) መለያ መፍጠር ይችላሉ።

ለቋንቋ እገዛ ወይም መዝገብዎን ለማግኘት ተጨማሪ እርዳታ ለማግኘት የዋሺንግተን ግዛት Office of Immunization and Child Profile (የክትባት እና የሕፃናት መረጃ ቢሮ) በመደበኛ የሥራ ሰዓቶች በ 360-236-3595 ይደውሉ ወይም በ waiisrecords@doh.wa.gov ኢሜይል ማድረግ ይችላሉ።



DOH 348-819 June 2021

ይህን ሰነድ በሌላ ቅርጸት ለማግኘት፣ ወደ 1-800-525-0127 ይደውሉ። መስማት የተሳናቸው ወይም መስማት የሚቸግራቸው ደንበኞች ወደ 711 (Washington Relay) መደወል ወይም ወደ civil.rights@doh.wa.gov ኢሜይል ማድረግ ይችላሉ።